



የምዘና ሙከራ ምንድን ነው?

የምዘና ሙከራ ተማሪዎች ከእያንዳንዱ ክፍል ወይም ትምህርት መጨረሻ ተማሪዎች ያውቁታል ወይም ይደርሱበታል ለሚባለው መነሻ ነው። ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች አንድ አይነት ፈተና ይወስዳሉ። ይህም ለትምህርት ባለሙያዎች ወጥ “መመዘኛ” በተለይም የትምህርት ቤቱ መርሀ ግብሮችና ተማሪዎች በምን ሁኔታ እየሰሩ እንደሆነ ያመለክታቸዋል።

ልጆች መውሰድ ያለባቸው ምን አይነት የምዘና ሙከራ ነው? ኤሲፒኤስ ተማሪዎች በኬ-2 ያሉት ፒኢኦልስ (የድምጸት ግንዛቤና የማንበብና የመጻፍ ማጣሪያ) የተባለ የሙከራ ንባብ ይወስዳሉ። በሶስተኛ ክፍልና በላይ ያሉ ተማሪዎች ኤስኦኤል (የቨርገኒያ መንግስት የትምህርት ምዘና) ፈተና ይወስዳሉ። በርካታ ተማሪዎች ለእንግሊዘኛ ችሎታ አክሰስ የተባለውን ፈተና ይወስዳሉ።

ኤሲፒኤስ የፓልሰንና የኤስኦኤልስ ውጤቶችን በመተንተን ተማሪው እንዴት እየሰራ እንደሆነና ከትምህርት ቤቱ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገው እንደሆነ ያያል። ኤሲፒኤስ ተማሪዎች ከአንድ ክፍል ወደሚቀጥለው ወደ መካከለኛና ወደ ከፍተኛ ለመሻጋገር ብለው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ለማለፍና ተመርቆ ከፍተኛ ትምህርት ቤትን ዲ.ፕሎማ ለመቀበል የተወሰኑ ኤስኦኤልስን ማለፍ አለባቸው። ልጆቻቸው የፒኢኦልስን ወይም የኤስ ኦኤል ፈተናዎችን ካላለፉ ግን ከትምህርት ቤቱ የማስተካከያ ትምህርት ለመውሰድ ብቁ ናቸው።

ልጅ በምዘና ሙከራው እንዴት እንደሰራ እንዴት ማግኘት ይቻላል?

ወላጆችና አሳዳጊዎች የልጅዎን የፈተና ውጤት የያዘ ደብዳቤ ይላክልዎታል።

***የሙከራው ውጤት ስለ ልጆቻቸው ክህሎትና ችሎታዎች ምን ይናገራል?** መመዘኛ ሙከራው በትምህርት ቤት ውስጥ ስኬት ሊያበቁ የሚችሉ ተብለው የሚታሙት መጠን ሰፊ ችሎታዎችን ወይም ክህሎቶች ይለካል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሙከራዎች በብቻቸው የህጻኑን ችሎታዎች አይወሰኑም። የልጅዎን ሙከራ ውጤት በወላጅ መምህር ጉባኤ ላይ መወያየት ይችላሉ ወይም የሙከራው ውጤት ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ካለው ችሎታው ላይ የተጣጣመ መሆኑን ለማወቅ ከልጅዎ መምህር ጋር ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ።

የልጅዎን ብቃት ለመገምገም ለትምህርት ቤቱም ሆነ ለመምህሩ ሌላ አማራጭ ዘዴ ምንድን ነው? Teachers መምህራን የምዘና ሙከራውን ውጤትና ከሌላ ዘዴ የተገኘውን ውጤት በመቀላቀል ስለ ልጆች ችሎታ እውቀት ግንዛቤ ያገኛሉ። እነዚህ ዘዴዎች የክፍል ምልክታ፣ የዕለት ክሳራ የክፍል ስራ የቤት ስራና አጭር ፈታናና ሙከራዎች ናቸው።

ልጆቻችን ለፈታና ዝግጅት መርዳት

1. ከልጅዎ መምህር ጋር የልጅዎን ለውጥ ለመከታተል በየጊዜው መነጋገር። ልጅዎን በቤት ውስጥ በትምህርታቸው ለማገዝ ምን መስራት እንዳለበዎት መምህሩን ይጠይቁ።
2. የልጅዎን የቤት ስራ መከታተል። ልጆች ሁልጊዜ ማታ ማታ የቤት ስራቸውን መስራታቸውን የተማሩትን ማጥናታቸውን ማረጋገጥ።
3. ልጆች ለናሙና ያህል ከኤስ ኦ ኤል ጥያቄዎች ወይም ካለፈው አመት ፈተናዎች እንዲጠይቁና ከጉዋደኞቻቸው ጋር እንዲለማመዱ ማድረግ። ቤት ኢንተርኔት ካላቸው ልጆች የኤስ ኦኤል ፈተናዎችን www.doe.virginia.gov/testing/sol/practice_items/index.shtml ያገኛሉ። መምህራን ደግሞ ተማሪዎች እንዲዘጋጁ የጥናት ክፍለ ጊዜ ያዘጋጃሉ።
4. ልጆች በሌሊት በቂ እንቅልፍ ማግኘታቸውን ማረጋገጥና በፈተናው ዕለት ሌሊት ጤናማ የቁርስ አመጋገብ ማድረግ።
5. ቤት ውስጥ እንዲያነቡ ማበረታታት። በእያንዳንዱ ቀን ቢያንስ ለ20 ደቂቃዎች ለልጅዎ ያንበቡላቸው ወይም አስነበቡላቸው።
6. ልጅዎ ለፈተና መዘጋጀታቸውን ደግመው ያረጋግጡ። ልጅዎ ፈተናዎችን መከናወን እንደሚገባው ስራ አይነት እንጂ “ የችሎታ” መለኪያ አድርገው እንዳይወስዱት በማድረግ ማበረታታት። ይህም ሁኔታ ልጆች በጣም እንዳይጨነቁ ያደርጋቸዋል።
7. ልጅዎ ሙከራዎችን ትኩረት ሰጥተው ያላቸውን አቅም ተጠቅመው የቻሉትን ያህል እንዲሰሩ ያበረታቱቸዋቸው።